

የሌባ ዓይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ

"ማህበራዊ ድህረ ገጾች . . . በተጨማሪም የተሳሳቱ መረጃዎችን በመንዛት በተለይም ወጣቱን ለማወናበድ . . . አክራሪዎች የሕዝቡን ትክክለኛ ብሶት ያለምንም ቁጥጥር በራሳቸው የጥላቻና ፅንፈኛ መልክቶች መጠቀሚያ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። . . . ይህ የሚያስከትለው አሉታዊ ተፅዕኖ ፈጽሞ ችላ ሊባል አይገባውም።" ይህንን የተናገረው የሕወሐት ደመኛው ስርዓት ጠ/ሚ ተብዬ በተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ መስከረም 12 ባደረገው ንባብ ላይ ነበር። አንድ ማህበረሰብ በማንነቱ ብቻ ተነጥሎ ሁለገብ በሆነ የጭቆና ቀንበር ውስጥ ሲገባና በየአጋጣሚው ሆን ተብሎ መጤ እየተባለ ሲመታ፤ ንብረቱን ሲዘረፍ፤ ተወልዶ በከበደበት አገር መጠጊያና መሸሻ አጥቶ እንደ ሰደተኛ ተቅባብሮ እንዲኖር መንግስት ነኝ በሚል የፋሺስት ጎጠኛ ቡድን ሲፈረድበት በዛሬው የሰለጠነ የኢንተርኔት ነፃ መረጃ ዘመን ከማሕበራዊ ድህረ ገጾች ሌላ ማን ሊጮህለት ይችላል?

እ.አ.አ. በ 1976 ዓ/ም " የትግራይ ሕዝብ ብሔራዊ ትግል ፀረ አማራ ብሔራዊ ጭቆና. . . " የሚለውን ክፉና በጥላቻ የተውተወተበ መርዝ በ ሕወሐት ዓላማና ሥራው አንቀፅ ላይ ተኮፍሶ እንዲቀመጥ በማድረግ ትግሬዎች በዚህ ተመርዘው እንዲያድጉና እንዲኖሩ ያደረገው ማን ነው? በኛ አቆጣጠር በ 1983 ማእከላዊ የፖለቲካ ስልጣን ጨብጦ እስከዛሬ የሚከተሉትን ተቁዋሞች መስርቶ ክልል ከሚላቸው ከአማራ የጠሩና የነጡ እንዲሆኑ ጭፍጨፋውን የሚያካሂደው 1 ኛ/ የፌዴሬሽን ም/ቤት 2 ኛ/ የፌዴራል ልዩ ድጋፍ ቦርድ 3 ኛ/ የፌዴራል ጉዳዮች ሚ/ርና የፌዴራል ፖሊስ በባጀትና የሰው ሀይል አደራጅቶ አይደለምን?

በርካታ የትግሬን የበላይነት በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ፕሮፓጋንዳ የሚነዙት አይጋፎረም፤ትግራይ ኣን ላይን፤አውራምባ ታይምስ፤ኢቢሲና የክልል ሚዲያዎችና ሌሎችም ያልጠቀስኩባቸው በማህበራዊ ድህረ ገጾቻቸው ከወገንተኝነት ሌላ በተለይም ዓይን ባወጣ የአንድ ዘር የበላይነት ዙሪያ አይደለም ሲያሰለቹንና ሲቀባጥሩብን የሚውሉትና የሚያድሩት? በሐምሌና በነሀሴ በጎንደርና በጎጃም አማራው ለመሰረታዊ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቹ ሲነሳ ጦርነት ያወጁ

በት ጠ/ሚሩ አልነበሩም እንዴ? ይህንኑ የጥፋት ትእዛዛቸውን እንደ ቁም ነገር "ለአገር ሰላምና ለተጀመረው ዕድገት የተወሰደ ውሳኔ ነው" በሚል ማር የተለወሰ መርዛቸውን የረጨፍት እነ ኢቢሲና ከላይ የጠከሰኩዋቸው ሚዲያዎች አልነበሩምን?

አመድ አፋሽ የሆነው አማራ በልጆቹ ላይ ሕወሀት ጥይት ሲያርከፈክፍባቸው እነዚህ ይሉንታ የበሉና በአንድ ዘር የበላይነት የሰከሩ ጡሩንባዎች አይደሉም "ጉድ በሉ በጎንደር ትግሬዎች አለቁ. . ." እያሉ በሀሰት አብሮ ከዘመን ዘመን ተዋልዶና ተደጋግፎ የኖረውን ሕዝብ ለማጣላት ተሰባስበውና ቡና አፍልተው በሬ ወለደ ሲሉ የከረሙትና ጭራሹን " ለወደመው የትግሬዎች ንብረት ካሳ ይከፈል" ብለው ሲያነበንቡ የከረሙት? በቂሊንጦ እስር ቤት ቃጠሎ ሰብብ ተረሽነው የተገደሉት የወልቃይትና ሌሎች አማራ የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ ተሸፋፍኖ ስለሌሎች እስረኞች ሞት አልነበረም እነዚህ የውሸት ፋብሪካ ምንጮች ሕዝብን በሀሰትና በተሳሳተ መረጃ ሲያወናብዱ የከረሙት?

ዙሪያውን መግቢያና መውጫ አጥቶ እስከ አፍንጫቸው በታጠቁት የአጋዚ ነፍሰ በላ አውሬዎች ጎንደርና ጎጃም እንደዚሁም ወሎና ሸዋ ተወረው ግድያ ባደባባይ ሲፈጸምና ወጣቶች በጅምላ ሲታሰሩና በብር ሸለቆ ጦር ሰፈር ቶርቸር ሲገለበጡ ግን ተቆርቁሪ የሆኑ ማህበራዊ ድህረ ገጾች ማለትም ቤተ አማራ፤መላው አማራና ሌሎችም የድረሱልኝ ዋይታ ሲያሰሙ በሕወሐቱ ጠ/ሚ ተብዬ ስማቸው ይጠፋል ፅንፈኛና ዘረኞችም ወዘተ. ተብለው ይወቀሳሉ። ለመሆኑ ሰውየው በማወቅም ሆነ ወይም በምን አለብኝነት በአማራው ላይ አስቸኩዋይ ወታደራዊ አዋጅ የሰጡ አለት የዘር ማጥፋትና ጄኖሳይድ ወንጀል በአማራው ላይ እንዲፈፀም ትእዛዝ መስጠታቸው ወደፊት ግዜው ሲደርስ እንደሚያስጠይቃቸው ያውቁ ይሆን?

በኢትዮጵያ አሁን ባለው የፋሺስት አምባገነንና የአንድ ጎሳ ጠባብ አገዛዝ ውስጥ ተሰግስገው ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆን የሚያገለግሉ ትግሬ ያልሆኑ ሰዎች ጠ/ሚሩን ጨምሮ "አይነጋ መስሎዋት. . ." እንደሚባለው ዓይናቸው እያየ፤ በሕሊናቸው የሕወሐት ፀረ ኢትዮጵያዊነትን በሚገባ እየተመለከቱ ንፁህን በጥይት በጠራራ ፀሀይ ተቆልተው በመላው አገሪቱ ሲጨፈለቁ፤የተቀረው ዜጋ በድህነት ሲዋኝና አንድ ጎሳ ለብቻው ተጠቃሚ እንደሆነ እያወቁ፤ምን ዓ

ይነት ሕሊና ቢኖራቸው ነው ይህን የጥፋትና ሲኦል ስርዓት በታማኝነት ክፉ ባፋቸው እየተናገሩ በማገልገል ላይ የተጠመዱት?

ጠ/ሚሩ የኮነኑት ማሕበራዊ ድሕረገጾች የሚያቀርቡት አንቂና እውነታውን ለታፈነው ሕዝብ እንዲገለጽለት የሚያሰራጩባቸው መረጃዎች በአብዛኛው ለነፃነት፣ለፍትህና ዲሞክራሲ የቆሙ መሆናቸውን ግን በልባቸው እንደሚያውቁት አልጠራጠርም፡ ግን ተምሮና ተመራምሮ ባንድ ወቅት ኮሌጅ ውስጥ አስተማሪ የነበረ ግለሰብ በስም ብቻ በተሰጠው ስልጣን ላይ የሙጥኝ ለማለት ሲል እንደዚህ ራስን አሳልፎ ለጥቅም መስጠትና አንድ መቶ ሚሊዮን ሕዝብ ባላት አገር ለትዝብት መጋለጥና መትረፍ ግን ተገቢ አይመስለኝም፡፡ መብቱና ዜግነቱ ያልተከበሩለት ሕዝብ እስካለ ድረስ ምንግዜም በአሁኑ የመረጃ ቴክኖሎጂ ባደገበት ዘመን ማሕበራዊ ድህረ ገጾች የመረጃ መለዋወጫ መድረክ ከመሆን ይታገዳሉ የሚል የሞኝና አምባገነናዊ ይሉንታቢስ ንግግር በዓለም መድረክ ማድረግ አሳፋሪና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ዓይነት አገዛዝ እንዳለ የሚያጋልጥ መሆኑን ሕወሐትና ባለስልጣኖቹ ሊገነዘቡትና ሊያውቁት የሚገባ ሀቅ ፈታቸው ላይ አፍጦ እንደፈነዳ መረዳት ይኖርባቸዋል፡፡

አብነት ሁነኛው ነኝ!